

# መብቶችዎን ይወቁ



እንደ አንድ የሚኖሩታ ድምጽ ሰጪ ኢያሌ መብቶች አለዎት- እወቁዎቸው!

## ለመምረጥ ከስራ ፍቃድ ማግኘት

ከደሞዝዎ ተቆራጭ ሳይደረግ፣ ካሎት የግል ፍቃድም ሆነ ከዓመታዊ እረፍቶ ሳይቆረጥ፣ ሂደው ለመምረጥ ፍቃድ ማግኘት መብትዎ ነው።

## (እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር) እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ሰልፍ ላይ ከሆኑ መምረጥ ይችላሉ።

እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ሰልፍ ላይ ከሆኑ (በፈረንጆች አቆጣጠር 8 P.M) የመምረጥ መብትዎ የተጠበቀ ነው።

## በምርጫው ዕለት መመዘገብ

የት እንደሚኖሩ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከያዙ፣ በምርጫው ዕለት ተመዝግበው የመምረጥ መብት አለዎት።

## በቃልዎ መፈረም

ራስዎ ፊርማዎን መፈረም ካልቻሉ፣ ማን መሆንዎን በቃልዎ አረጋግጠው ሌላ ሰው እንዲፈርምልዎ የማድረግ መብት አለዎት።

## እርዳታ መጠየቅ

የአሰሪዎ ወይም የማህበርዎ ወይም የዕጩው ወኪል ካልሆነ በስተቀር የማንንም ሰው እርዳታ መጠየቅ መብትዎ ነው።

## ወደ ምርጫው ጣብያ ልጆችን ማምጣት

ልጆችዎን ከእርስዎ ጋር ወደ ምርጫው ጣብያ ማምጣት መብትዎ ነው።

### የ2016 ቀናት

የማጣርያ ምርጫ

ማክሰኞ፣ ነሃሴ 9 ቀን

በአካል ሳይገኙ የሚደረግ ምርጫ

በፖስታ መምረጥ ወይም በአካል

ተገኝተው የሚመረጥበት ቀን -

ከመስከረም 23 ቀን እስከ ህዳር 7 ቀን

ለመምረጥ ተመዝገቡ

በዋናው ምርጫ ቀን፣ ግዜ ለመቆጣጠር

ቀደም ብለው በግዜ እስከ ጥቅምት

18 ቀን ለመምረጥ ይመዝገቡ።

የምርጫ ቀን

ማክሰኞ ህዳር 8 ቀን

ከበስተጀርባ ይቀጥላል...

የሚኖሩታ የአገር ውስጥ አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት

[mnvotes.org](http://mnvotes.org) • 1-877-600-VOTE



...ከበፊቱ ገጽ የቀጠለ

## የተፈረድቦትን የወንጀል ቅጣት ከፈጸሙ በውሃ ምረጡ

ወንጀል ፈጽመው የተበየነቦትን የቅጣት ግዜ(ከእስር ቤት ለግዜው መለቀቅን፣ ወይም ሌሎች ሁኔታዎችን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ጭምር ሙሉ በሙሉ ካጠናቀቁ በውሃ) ለመምረጥ ይችላሉ።

## በሰው ጥበቃ ስር እያሉ መምረጥ

በሰው ጥበቃ ስር እያሉም፣ የመምረጥ መብትዎ በዳኛ እስካልታገደ ድረስ፣ የመምረጥ መብት አሎት።

## በሌላ ሰው የማሳመን ተጽእኖ ሳይደረግብ መምረጥ

በምርጫው ጣቢያ ውስጥ ማንም ሰው ምርጫዎን ለማስቀየር ጫና ሳይደረግብ የመምረጥ መብት አሎት።

## ሌላ ቅያር የምርጫ ወረቀት ማግኘት

የምርጫ ሳጥን ውስጥ የመረጡትን ሰው ስም ከማስገባትዎ በፊት ተሳስቸለሁና ሌላ አዲስ ቅያር የምርጫ ወረቀት ስጡኝ የማለትና የማግኘት መብት አሎት

## ቅሬታ መግለጽ

የምርጫውን አካሄድ በሚመለከት አንዳች ቅሬታ ቢኖርት፣ በአከባቢዎ ላለው አስመራጭ ኮሚቴ ቅሬታዎን በጽሁፍ የማስመዘገብ መብት አሎት።

## ለዓይነት የሚሆንዎ የምርጫ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ ማምጣት

ለዓይነት የሚሆንዎ የምርጫ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ የማምጣት መብት አሎት።

## የመራጮችን መብቶች ያለበትን ህጋዊ ወረቀት ማምጣት

የመራጮች መብቶች በዝርዝር ያለበትን ህጋዊ ወረቀት ወደ ምርጫው ቦታ የማምጣት መብት አሎት።